

# ሲቸም ያልበላ ሲቸር ደቆጫዋል!!!



አሚናት ኢብራሂም ከኖርዌ

ከሰሞኑ የወያኔ ሹመኞች ከሙስና ጋር በተያያዘ እርስ በራሳቸው መተያየት የጀመሩ ለማስመሰል ቢሞክሩም እውነታው ከዛ የዘለለ ነው። ያልተፈለጉ ባለስልጣናትን የፀረ ሙስና ዘመቻ በሚል ቀልጽ በተለምዶ ማጥቂያ መሳሪያቸው ዳግም እየሰበሰቡ ወደ ማጎሪያ መወርወርን ተያይዘውታል። የማሰር ስልጣን እንዳላቸው የሚያስቡት ሀገሪቱም የነሱ ብቻ እንደሆነች የሚሰማቸው ሌላውን እንደ ባዕዳ የሚያዩት የህወሀት ወያኔ ዘራፊ ባለስልጣናት እነርሱ እራሳቸው ዋናኛ ሙስኞች ሆነው ሀገር አጥፊ፣ ትውልድን አጥፊ፣ ሀገርን ለጥቅማቸው ለባዕድ ሀገራት አሳልፈው ያለምንም ርህራሄ የሚሸጡ ነጋዴዎች እያሉ ሌሎች ጥርስ የሌላቸው አንበሶች ላይ እጃቸውን ሲጠቁሙ ታዘበናል

የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥያቄዎች ትግል ትንንሾቹ አንበሶች ታስረው በትልልቆች አንበሶች መበላትና መዘንጠል አይደለም። ትግሉና ጥያቄው የሀገር ሀብት እየዘረፉ ትግራይን የሚገነቡ የማሬያ ድርጅቶች እንደ ኤፈርት የመሳሰሉትን በቀረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ገንዘብ በሀገር ሀብት የሚቀልዱት የህወሀት ወያኔ ባለስልጣናት ለፍርድ እንዲቀርቡ ነው። ሲጀመር በኢትዮጵያውያን ባህል አሳፋሪ የሆነውን፣ ሌብነትን ወይም ዘረፋ ያመጡት ወያኔዎች ናቸው። ሌባ የሚለውን አሳፋሪ ቃል ሙስና በሚለው ለጆሮ በማይከብድ ተክተው ሌብነትን ዋነኛ ስራቸው አደረጉት ከዛም አልፎ የተሻለ ስም በመፈለግ ሌብነትን ኪራይ ሰብሳቢ ብለው አቅልለው የበለጠ ሀገሪቱን ባዶ አድርገው ቁጭ አሉ።

የኢትዮጵያን ሕዝብ ከሌለው ላይ እየቀሙ ከርሃብተኛው ጉሮሮ ላይ ዘርፈው በቤተሰብና በዘመድ ወዳጃቸው ስም በኢትዮጵያ ታሪክ በግለሰቦች ደረጃ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ያካበቱት ገንዘብ ለጆሮ የሚከብድ ነው። ኢትዮጵያውያንን እየገደሉ፣ እያፈኑ፣ እየዘርፉ የውጭ እዳ አለብን ብለው ሲያሰኛቸው ያላዘገቡ ሰው እንዴት ለሀገሩና ለወገኑ ጠላት ይሆናል። የወያኔ ዘራፊ ቡድን ዘሬ የሚነግረን የውጭ እዳ 23 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል! ማን ሰረቀደርው? የት ተሰረቀ? መቼ ተሰረቀ? የማን ኪስ ገባ? በአደባባይ ስርቆትን ዝርፊያን እንደ ሙያ የሚያየው የህወሀት ወያኔ ከፍተኛ ባለስልጣናት እጅ ነው የገባው።

በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በዘፈቀደ የሚጣለው ግብር ተሰብስቦ ለእነዚህ የወያኔ ሌባ ባለስልጣናት ጥቅም የሚውል ነው። ኢትዮጵያውያን ከግብርና ከአስተዳደር በደል ጋር በተያያዙ የተጀመረው ተቃውሞ ወያኔን እንቅልፍ የነሳው ጉዳይ ሆኗል። በኢትዮጵያ በአብዛኛው ከተሞች የንግድ መደብሮች ዝግ መሆናቸው የትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጥም ለወያኔ የግር እሳት ሆኖበታል። የበልግ ዝናብ መዛባት የእንስሳት ምግብና ግጦሽ መመናመን እንዲሁም የምርት መቀነስና የውሃ አጥረት በፈጠረው ድርቅ ምክንያት የአለት ምግብ እርዳታ ፈላጊዎች መጨመር ሌላው ወያኔን ያስጨነቀው ጉዳይ ነው።

በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስልጣኑን የያዘው ህወሀት ወያኔ ለሁለት መክፈት በራሱ በመካከላቸው መተማመን እንዲጠፋ ጥሩ ምክንያት ሆኗል። ወያኔ በውስጡ ካለው ትርምስ የተነሳ በርካታ የመከላከያ የፓሊስ አባላት ስራቸውን በገዛ ፍቃዳቸው መልቀቃቸው እየተሰማ ነው።

ወያኔ በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ያለምንም እርህራሄ ለራሱ ኪስ መሙያ እየተጠቀመበት ይገኛል። የሰዎች ዝውውር ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እያመጣና እያደረሰ መሆኑን ለእነሱ ግድ የሚላቸው ጉዳይ አይደለም ንፁህንና በእድሜ ያልጠነከሩ ለጋ ወጣቶች እያረገፉ መሆኑን ለቀሪው ኢትዮጵያዊ መንገር ለቀባሪው እንደ ማርዳት ነው። ሆኖም ግን ወያኔ አንደኛና ዋናኛ የገቢ ምንጭ አድርጎ ይዘት ትውልድን በባርነት ንግድ ለባዕድ ሀገራት እየሸጠ ይገኛል።

ወያኔ በዓለም ጥንታዊ የስልጣኔ ባለቤት የሆነችውን ኢትዮጵያ ሀገራችን ታሪካዊና ማንነቷ ሆነ ብሎ ለማጥፋት ቢተጋም የሚሳካለት አይሆንም የጠቢባን ሀገር ቅድስት ምድር መሆኗ ለወያኔ እራስ ምታት ነው። ለዚህም ነው ወያኔ ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ የሀገር ሀብት የሆኑት ውድ ታሪካዊ ቅርሶች በሚሊዮን ዶላሮች የሚቸበቸበው። ወያኔ በኢትዮጵያውያን ላይ የሚያደርገው ታሪክና ቅርሶችን የማጥፋት ዘመቻ ጥቃት ግልፅ ሆኖ በማያሻማ ሁኔታ የሚታይ ነው ይህንንና ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ለማስቆም ነው ወያኔን በአንድነት ታግሎ ማስቆም የሚያስፈልገው።

በጥልቀት አስተውለን ያለንበትን ሁኔታ ስናየው ሰፊ ግዛት ታሪክ የነበራት በስልጣኔ ቀድሞት በመባል ትወደስ የነበረችውን ሀገራችንን ዛሬ የገጠማት ሁኔታ ለህልውናዋና ለህዝቧ ደህንነት አስጊ ቀውስ ውስጥ የወደቀችበት ግዜ ነው ታዲያ ለዚህ ሁሉ መንስኤ በስልጣን ላይ ያለው አምባገነናዊ ስርዓት ነው ሞት ለወያኔ ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!!!